

# በሀገሩም ሆነ በስደት በሰላም ሰርቶ ለመኖር ያልታለው የኢትዮጵያ ህዝብ

ዳዊት ደመላሽ (ኖርዌይ)

Madenate.dawit@gmail.com



ይህንን ዜና ያልሰማ ኢትዮጵያዊ ያለ እይታ ስለሌለም ምን አልባት በገዛ ላይ የነበራችሁ ወይንም በያዝነውና ባጋመስነው በፋሲካ ጾም በሰብሊ ላይ ሆናችው ከከመጥፎቻችው የራቃችው ልትሆኑ ትችላላችው በያዝነው ሳምንት ላይ ከወደ ኩዌት እንደ ልብ የሚሰጠር ዜና በፌብሩዋሪ እና በትዊተር የተመለከትነው ይህን ዜና እንደተመለከትኩ እንደ የማውቀው ጓደኛዬ ከሁለት ዓመት በፊት በኮንትራት ሂደት ስለነበር በቀጥታ ወደ ጓደኛዬ ስልኬን እንስቼ ነው ሀሎ በማለት በቅድሚያ የእግዚአብሔር ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ በቀጥታ እሱ ያለበትን ሁኔታ ጠይቁው ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ነው የገባውት እኔስ በሰላም ወጥቼ ኢጄንሲዬ ቢሮ ሆኜ ነው የማወራክ በማለት የተፈጠረው ነገር ከ ህ እስከ ፕ በዝርዝር እጫወተኝ ። ወንጀሉን ፈጽሞ ስለተባለችውም ልጅም በአሰሪዋ የተፈጠረውን ኢሰብአዊ ድርጊት በደንብ አድርጎ እጫወተኝ እኔም ከአዳማጥኩት በኋላ ለራሴ እንዴት የሴት ልጅ እናት ሆና እንዲህ ዓይነት ለጆሮ የሚሰቀጥጥ ነገርን ለመፈጸም ተነሳሳች ካልኩኝ በኋላ እንደ ነገር ትዝ እለኝ አጥሩን ካልነቀነቁ ይባል የለ መንግስት ተብዬው ህዝቡ ቢደበደቡ ቢሰቀል ቢታረደ ቢሞት ግድ እንደሌለው አሰሪዎቻቸው ጠንቅቀው ያውቃሉ ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአገሪቷ ፖርላማ ትላንትና ከቀትር በኋላ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቶ ተቀምጦ በኢትዮጵያውያኖች ላይ ብቻ አዋጅ በማውጣት በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። ከኮንትራት ውጭ በስራ ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያኖችን በሰስት ቀን ከሀገር እንዲወጡ የታዘዙ ሲሆን፣ በኮንትራት የመጡትን የቤት ሰራተኞች ከንትራታቸው ባለቀ በ 24 ሰዓት ውስጥ እንዲወጡ የሚያስገድድ ነው። የእኔን ወዳጅ ለስራ ያመጣው ኢትዮጵያዊ ኢጄንት በመሆኑ በእሱ በኩል የመጡትን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ቢሮው በመውሰድ ህይወታቸውን ሊታደግ ችላል። በዚህ አጋጣሚ እሱን ሳላመሰግነው አላልፍም።

ሰብሳቢ፣ ሰሚና አለሁላችሁ የሚሏቸውን ያጡ ኢትዮጵያውያን እህቶቻችን በየቤታችን በአሰርዎቻቸው ዕጣ እያወጡባቸው እያረዱቸው ነው። ውድ ኢትዮጵያውያኖች ለነዚህ ወገኖቻችን ድምፃችንን ልናሰማላቸው ይገባል መንግስት እንደሆነ የለንም። በዛሬው አለት ልክ የመንፉዋ የሳውዲው ዓይነት እንደ ተብሎ ደውሎ ተደውላል። ኢትዮጵያውያን በብዛት ይኖሩበታል በሚባሉበት በአወሊ፣ በደብሊ፣ እና በጀህራ በድምሩ 85 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያኖችን በለበሱት በሌሊት ልብስ ፖሊስ ሃይሉን ጠንክሮ እድርጎ ለሊት በመምጣት ይዘዋቸው በቆሞጥ እየደበደቧቸው በመኪና ጭነው ወስደዋቸው በአንድ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ታገረው ይገኛሉ። ይህ ሁሉ ሲሆን ከዘበኛ እስከ አምባሳደር የአንድ ዘር ስብስብ ወደ ሆነው የኢትዮጵያ ኢምባሲ ስልክ ደውለው የይድረሱልን ጥሪ ቢያሰሙም ማንም አልደረሰላቸውም። ስለ ጉዳዩ ምንም እይነት መግለጫ አልተሰጠም፣ የታሰሩትንም አልጠየቁቸውም። እንዲሁም በአካል ወደ ኢምባሲው በመሄድ እየደረሰባቸው ስላለው ችግር አቤቱታ ሊያቀርቡም ቢሞክሩም አማርኛን በደንብ አጣርቶ መናገር በማይችሉው ዘበኛ ተባረዋል። ይህ ኢምባሲ ኢትዮጵያውያኖችን ለመታደግ የቆመ ሳይሆን የሀውሀት ኢህአዴግ መፈንጫና ለይስሙላ የቆመ ተቋም ነው። ይህ ግፍ፣ በደልና ስቃይ በኢትዮጵያውያን ላይ ብቻ ለምን አነጣጠረ ? በአረቡም ዓለም ሆነ በተቀሩትም የዓማችን ክፍሎች በኢትዮጵያውያን ላይ ለምደርሰው ስቃይ ዋነኛው መንስኤ ለወገኑና ለህዝቡ ተቆርቋሪ መንግስት ስለሌን ነው። የይስሙላዉ ጠቅላይ ሚኒስቴር ህይለማርያም ጥሪ ቢደረግለትም እስከሁን መልስ አልሰጠም ። ይህንን የወንጌል ቡድን ከነሰንኮፋ ነቅለን በአንድነት ከንዳችንን አጠንክረን ልይነታችንን ትተን እንደ በመሆን ልናስወግደው ይገባል።

ቀጣዩ ጽሁፌ እስክንገናኝ ቸር እንሰንብት።

ዳዊት ደመላሽ ኖርዌይ

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!